

ድንቄም ተሃድሱ!!

የስልጣን አተያያዥን ተበላሽቷል ብሎ የጀመረው የኢህአዴግ ተሃድሶ ከጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለማርያም የስልጣን መልቀቂያ ደብዳቤ በኋላ መታደሱን ሳይሆን በሽታው ኩፋኛ እንዳገረሸበት የሚያሳዩ ምልክቶች በግልፅ እየታዩ ነው።

ጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለማርያም ስልጣን በቃኝ ብለው ድንገተኝነት ያለው በሚመስል መልኩ ለድርጅታቸው በኋላም በቴቭኸን መስኮት ለመላው አለም ከገለፁ በኋላ በግልፅ እየታዩ ያሉ ምልክቶች የድሮ ኢህአዴግ ይቅርና በድንገት ካረፉት ከቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ በኋላ ከነበረው ከቅርብ ጊዜው ኢህአዴግ ጋር ፈፅሞ ለማነፃፀር የሚቻል አይመስልም። በሌሎች የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ውስጥ ምን ሁኔታ እንዳለ ባላውቅም በአሮሚያ ያለው አህዴድ ግን መጀመሪያ የአቶ ለማ መገርሳና የዶ/ር አብይ አህመድ ፎቶግራፍ በተሸከርካሪዎች መስተዋት ላይ ለጥፎ የምረጡኝ አይነት የሚመስል ቅስቀሳ ወይም እኛ ካልተመረጥን የሚል ማስጠንቀቂያ አዘል መልእክት ሲተላለፍ ከረመ።

ከዚያም በመቀጠል በየድረገፁ አሁን በተፈጠረው እድል የሃገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አሮሞ ካልሆነ አመፅ ይቀጣጠላል የሚል እንቅስቃሴ መታየት ጀመረ። አረ በአንዳንድ አከባቢዎችማ የአህዴድ ከፍተኛ አመራሮች ሳይቀሩ ህዝቡን ሰብስበው የሚረጋጋት ስራ እየሰራን ነው ባሉበት መድረክ ሁሉ "ዘንድሮ የኛ ነው፣ የኛ ካልሆነ የምናደርገውን እናውቃለን" የሚል ዛቻ በአደባባይ ሲያስተጋቡ ተደምጠዋል።

በዚህ ራስን በራስ የመሸም ውሳኔ መሰረትም እንትና የሃገራችን ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናል! አይ እንትና ነው ሊሆን የሚችለው ብሎ ማወዳደር ብቻም ሳይሆን አይ እንትናማ እንዲህ ነው እንዲህ አይነት ጥፋት ፈፅሟል፣ እንዲህ አላደረገም፣ እንትና ግን እንዲህ ነው የሚሉ ዘመቻዎችን በማጠቃለያ አንዱን ከፍ ሌላውን ደግሞ ዝቅ ማድረግ ብቻም ሳይሆን በግላጭ የስም ማጥፋት ዘመቻውን ተያያዙት። ዘንድሮ የአሮሞ ተራ ወይም እድል ነው ካሉ በኋላ አንዱን አሮሞ ከሌላኛው አሮሞ ጋር ብቃትን መሰረት ባደረገ መስፈርት ብቻ ማወዳደር እየተቻለ የስም ማጥፋት ዘመቻው ምን እንዳመጣው በቅጡ ለመረዳት አስቸግሮ ሰነበተ።

የአንድን ሃገር መሪ የሚመረጠው በምርጫ ወይስ እንደ እቅብ በተራ ነው የሚለውን ስናስብ ደግሞ አሁን በአህዴድ እየተካሄደ ያለው ሁለት አቅጣጫ ያለው እኔ ብቻ ያልኩት መሆን አለበት የሚል እስትራቴጂ መሆኑ ግልፅ ሆኗል። የመጀመሪያው እስትራቴጂ ዘንድሮ የአቶ ሀይለማርያም ምትክ ሆኖ "መመረጥ" ያለበት የግድ አሮሞ መሆን ያለበት ይሉና፣ ሁለተኛው እስትራቴጂ ደግሞ ለፎርማሊቲ ሁሉም የኢህአዴግ አባል ድርጅት የየራሱ ሰው ያቅርብና ከዛ በኋላ ምርጫው ይካሄዳል። በዚህ ምርጫ "ባለተራው አሮሞ ካልተመረጠ" ግን በሃገራችን ስላም አይኖርም ይላሉ።

ግን ይህ ሁሉ የአሮሞ ወጣት የሞተው፣ የቆሰለው፣ የህዝብ ሃብትና ንብረት የጋየውና የወደመው ለዚህ ነበር ማለት ነው? አቶ ሀይለማርያም ማን ወራሽ የመሰየም ሙብትና ስልጣን እንደሰጣቸው ባይታወቅም እኔን የሚተካኝ ከአሮሞ ነው ብለዋል እየተባለም በአህዴድ ሰፈር በስፋት እየተወራ ነው። በዚያውም "እኔን ነው፣ የለም እኔን ነው" ይተካኛል ያሉት እየተባሉ እርስ በርስ መነታረክም ተጀምሯል አሉ። ከዚህ

አልፎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በእርስ በእርስ ንትርክ ውስጥ የተጠመዱት እነዚህን ሰዎች በተናጠል እያገኙ ቀጣዩ እኔን የሚተካ ጠቅላይ ሚኒስትር አንተ ብትሆን ትመቸኛለህ እያሉ በመሃከላቸው የተፈጠረውን የውስጥ ንትርክ ቤንዚን በማርከፍከፍ እያጋጋሉት ነው ይባላል።

የኢህአዴግ ውስጠ ዲሞክራሲ፣ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ...ወዘተ የሚባሉት መለያ ባህርያቶቹ በቅፅበት በየትኛው በር በኩል በነው እንደጠፉ ለማወቅ ይቸግራል። ወይስ ሲተኩስ በማንኪያ... እንደሚባለው ሳይመች ሲቀር ምርጫ አያስፈልግም ምንም አይደለም ዝም ብላችሁ ተቀብሉ እየተባለ ይሆን?

የአለማችን አለቆችም ከበስተጀርባ ሆነው ግፉ በለው እያሉ እንደሆነ ይሰማል። አሮሞ ወደ ጎን ተገፍትሮ (marginalized ሆኖ) የቆየ ህዝብ በመሆኑ አሁን ወደዳችሁም ጠላችሁም ቀጣዩ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ያለበት ከአሮሞ ነው ብለው ወስነዋል እየተባለ በዚያው በአህዴድ ጓዳ በስፋት እየተወራ ነው። እንደዚህ ከሆነ ታዲያ በሰመ ተሃድሶና ግምገማ ይህ ሁሉ ጭቅጭቅ ለምን አስፈለገ? የኢህአዴግ ምክር ቤት ተሰብስቦ ለምን ምርጫ ያካሄዳል? የሃገሪቱ ፓርላማስ ተሰብስቦ ቀጣዩን ጠቅላይ ሚኒስትር መምረጥ ለምን አስፈለገው? እንዲሁ በጨበጣ እንትናን ሹመናል ብለው ለምን አያሳውቁንም ወይም አያውቋልንም? በማከታተልም ለምን ያች ድሮ ስንሰማት ያደግነው የፍየል ወጠጤ ... አያስዘፍኑልንም?

ይህንን አጭር መጣጥፍ እያዘጋጁሁ በነበረበት ቅፅበት አንድ ውስጡ ውስጡን ሲወራ የሰነበተ ሰበር ዜና በሚል በሚድያ ሲያስተጋባ ብዕሬን በጣቶቹ መሃል እንደቀረቀኩኝ ቀና አልኩኝ። ዜና ሰባሪው ጋዜጠኛ የአህዴድ ሊቀመንበር አቶ ለማ መገርሳ ከሊቀመንበርነታቸው አንድ ደረጃ ዝቅ ብለው፣ በሶስተኛ ቦታ በድርጅት ፀሃፊነት የነበሩት ዶ/ር አብይ አህመድ ደግሞ በብርሃን ፍጥነት ሁለት ደረጃ ወደላይ ተስፈንጥረው የድርጅቱ ሊቀመንበር ሆነው እንደተሰየሙ ሲያበስር በድንጋጤ ክው አልኩኝ። ብዕሬን ከጠረጴዛው ላይ አስቀምጬ በጣም ስቅስቅ ብዬ ሳቅሁኝ ይሻላል አለቀስኩኝ። ብቻ ግራ የሚያጋባ ስሜት መላው ሰውነቴን ሲወረኝ ተሰማኝ። ብቻዬን ታጥቦ ጭቃ! አልኩኝ። ነገሩ ሁሉ የልጆች እቃ እቃ ጨወታ መስሎ ተሰማኝ። የስልጣን አተያያችንን ለማስተካከል ተብሎ የተጀመረው ተሃድሶ መጨረሻው ይኸው ሆነና አረፈው አልኩኝ። በልቤ።

መስከረም 2 ቀን 1967 ቀዳማዊ ሀይለስላሴ ከስልጣናቸው እንደተነሱ የሆነው ሁሉ ትዝ ብሎኝ አርባ አራት አመት ወደኋላ ነጎድኩኝ። በተፈጠረው ግርግር በትረ ስልጣኑ ከህዝቡ የነጠቀው ወታደራዊው ደርግ መጀመሪያ የሾማቸውን ጄኔራል አማን አንዶምን ከገደለ በኋላ ጄኔራል ተፈሪ በንቲን ሊቀመንበር፣ ኮ/ል አጥናፉ አባተን ምክትል ሊቀመንበር ሻለቃ (በኋላ ኮ/ል) መንግስቱ ሀይለማርያምን ፀሃፊ አድርጎ እንደሾመ ሲያበስረን ታወሰኝ። ብዙም ሳይቆይ ዋነኛው ሰውዬ ግን እኮ ከበስተኋላ ያለው ነው እየተባለ መወራት ጀመረ...፣ ከዚያ በኋላ የሆነው ሁሉ ሆነ። አሁንስ? ከዚህ በኋላስ ባልቀጥል ይሻላል። ለጊዜው እዚህ ባበቃ የሚሻል መሰለኝ! ቀይ ሽብር እንዳይፋፋምብኝ ፈራሁ። ዘንድሮ ምኑ ይታወቃል!!

መምህር መራራ ታዘበ
ከፍንፍኔ
የካቲት 15 ቀን 2010